



**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት**

የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

**መጋቢት 2015 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የተመደበለትን የመደበኛ በጀት በፋይናንስ አዋጁ፣ ደንቡ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሰረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሰረት መያዙንና የመንግሥት ሃብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2015 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ/የአዲት አስተያየት/ ለመስጠት ያስችለናል፡፡

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው፡፡

የሚከተለው የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የሂሳብ ሪፖርት ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዞ ቀርቧል፡፡

- የተጠቃለለ የሙከራ ሂሳብ ሚዛን ሪፖርት፤

የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንሰቲትዩት የ2015 የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡

የገቢ ሂሳብ፤

1. የፌዴራል መንግስት የጥሬ ገንዘብ አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 3/2003 ክፍል 4 አንቀጽ 22 የመንግስት ገቢ አሰባሰብ ከቁጥር 2-3 በተገለጸው መሰረት ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን ለማረጋገጥ በናሙና አዲት ሲደረግ፡-

የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማእከል

በሂሳብ ምዝገባ ማዘዣ (ጄቪ) የተከናወነ የሂሳብ ማስተካከያ ምዝገባ በልዩ ልዩ የገቢ አርዕስት በሂሳብ መደብ 1451199 (1489) እንደ ገቢ በመመዝገቡ ብር 1,708,998.00 ሰኔ 30/2015 ዓ.ም በቀረበው የማእከሉ የበጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርት በገቢ ተይዞ መገኘቱን፤

የወጪ ሂሳብ፤

2. የፌዴራል መንግስት ገንዘብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ተራ ቁጥር 10 የመንግስት ሠራተኞች የደመወዝ አከፋፈል ደመወዝ ክፍያ ከመፈጸሙ/ወጪ ከመደረጉ በፊት መከናወን ካለባቸው ጥንቃቄዎች አንዱ ንዑስ ቁጥር 5 በጡረታ፤ በሞትና በሌሎች ምክንያት ከሥራ የለቀቁ ሰራተኞች ከደመወዝ መክፈያ ዝርዝር መውጣት እንዳለባቸው ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ፤

በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል የማዕከሉ ሰራተኛ ከ18/1/2015 ጀምሮ መ/ቤቱን የለቀቁ ቢሆንም የ12 ቀን ደመወዝ ብር 2,400.43 ተከፍሏቸው መገኘቱን፤

ከላይ በተራ ቁጥር 1 እና 2 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንሰቲትዩት ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ያሉት የሂሳብ ሪፖርቶች የተሰበሰበውን ገቢ የተፈጸመውን ወጪና የበጀት አጠቃቀሙን በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ፡፡

I. ትኩረት ሊሰጥባቸው የሚገባ ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

የወጪ ሂሳብ፤

የፌዴራል መንግሥት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ዓ.ም. በክፍል ሁለት ተራ ቁጥር 4 ላይ የመንግስት መ/ቤቶች በበጀት አደረጃጀት ሥርዓት መሠረት የተፈቀደላቸውን በጀትና የወጣው ወጪ በሚያሳይ መልኩ ተለይተው በተሰጡዋቸው የበጀት መለያ መደቦች ተጠቅመው የሂሳብ እንቅስቃሴያቸውን መመዝገብ እንዳለባቸው መመሪያው ያዛል። ይሁን እንጂ በድምሩ ብር 292,586.95 የወጪ ሂሳብ በተገቢው የሂሳብ መደብ ሳይመዘገብ መገኘቱ፤

በጀት፤

በፌዴራል መንግሥት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 ክፍል ሶስት አንቀጽ 12(1) ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ለበጀት አመቱ የተፈቀደለትን የመደበኛም ሆነ የካፒታል በጀት አጠቃቀም በሚገባ መቆጣጠር እንዳለበት ይገልጻል። በዚህ መሰረት ለኢንሰቲትዩቱ በ2015 በጀት ዓመት የተፈቀደው የወጪ በጀት አጠቃቀም ሥራ ላይ ከዋለው ጋር ሲነጻጸር፤

- የመደበኛ በጀት ብር 12,038,485.19፤
- የካፒታል በጀት ብር 21,246,847.46 ፤

በድምሩ ብር 33,285,332.65 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤

II. ህጋዊነትን ያልተከተሉ ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

የወጪ ሂሳብ፤

1. በቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል የትምህርት ዕድል አግኝተው ወደ ተለያዩ አገራት ለሄዱ 3 ሰራተኞች ለትምህርት በቆዳቸው አመታት ለደመወዝ፣ ለትምህርት ክፍያ፣ ለመጓጓዣ፣ ለፓስፖርት እና ለሌሎች ተያያዥ ወጪዎች በድምሩ ብር 2,232,043.78 ክፍያ የፈፀመ ሲሆን፤ ሰራተኞቹ በውላቸው መሰረት ግዴታቸውን ባለመወጣታቸው በማዕከሉ የተሸፈነላቸውን ወጪ ተመላሽ ማድረግ ሲገባቸው፤ ገቢ ሳያደርጉ ማዕከሉን የለቀቁ መሆኑን፤

2. በፌዴራል መንግሥት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 መሠረት መስሪያ ቤቶች በአለም አቀፍ ግዥ ስምምነት መሠረት በባንክ በኩል ለሚከፍቱት ሌተር ኦፍ ክሬዲት ለገቡት ዋስትና የሚተላለፈውን ገንዘብ በተሰብሳቢ ሂሳብነት መዝግበው በመያዝ ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው ተመልክቷል፡፡ ይሁን እንጂ፤

የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል ማሽነሪዎችንና የመለዋወጫ ዕቃዎችን ከውጭ ሀገር ለመግዛት በብር 50,081,816.29 ለከፈተው ሌተር ኦፍ ክሬዲት (Letter of Credit) በተሰብሳቢ የያዘውን ሂሳብ ንብረቶቹን ገቢ ሲያደርግ ተገቢውን የሂሳብ ምዝገባ ሂደትን በመከተል በወጪ ሂሳብ መደብ መመዝገብ ሲገባው ብር 50,081,816.29 በተከፋይ ሂሳብ ተመዝግቦ መገኘቱን፤

3. የፌዴራል መንግስት የግዥ አፋጻጸም መመሪያ 2002 ዓ.ም አንቀጽ 24.12 የመንግስት መ/ቤቶች በአንድነት ሊፈፀሙ የሚገባቸውን ግዥዎች ከፋፍለው መግዛት እንደሌለባቸው ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ፤

በቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል

በጨረታ መግዛት ሲገባው በመከፋፈል በዋጋ ማቅረቢያ የዕቃዎች ግዥ በመፈፀሙ በድምሩ ብር 1,048,070.00 ተከፍሎ መገኘቱን፤

4. የቅድመ ግብር ክፍያ ሥርዓት አፋጻጸም መመሪያ ቁጥር 2/2011 ክፍል 3 ቁጥር 12. (ረ) ግብር ቀንሶ የመያዝ ስርዓት ተፈፃሚ የማይደረግባቸው የዕቃና የአገልግሎት ግዢዎች የየብስ የአየር የባህር እና የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት ኪራይን እንደማይጨምር ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ

የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል፤ የመኪና ኪራይ አገልግሎት ግዥ ፈፅሞ ቅድመ ግብር ክፍያ ብር 4984.00 ተቀናሽ አለማድረጉን፤

ተሰብሳቢ ሂሳብ፤

5. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 32 እንዲሁም በፌዴራል የመንግሥት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 4/2003 መሰረት ለውሎ አበልና ለመጓጓዣ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ ሠራተኛው ሥራውን አጠናቆ ከተመለሰ በኋላ፤ በመመሪያ ቁጥር 5/2003 መሠረት ደግሞ ለግዥ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ በሰባት ቀናት ውስጥ መወራረድ እንዳለበት ያዛል፡፡ ይሁን እንጂ

በኢንስቲትዩቱ በተለያዩ የሂሳብ መደቦች በተሰባሳቢ የተያዘ በድምሩ ብር 13,421,302.65 በደንቡና በመመሪያው መሰረት ሳይወራረድ ተገኝቷል፡፡

ተከፋይ ሂሳብ፤

6. በፌዴራል መንግስት መስረያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ክፍል ሁለትአንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 5 በተመለከተው መሰረት ተከፋይ ሂሳቦችን ለመከታተል ተገቢው የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋቱንና መሥሪያ ቤቱ ተከፋይ ሂሳቦችን በገባው ግዴታ መሰረት በወቅቱ የሚከፍል መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፤ በተለያዩ የሂሳብ መደቦች በድምሩ ብር 203,778.03 ለባለመብቱ ሳይከፈል ተገኝቷል፡፡

ሌሎች ጉዳዮች

ንብረት፤

የንብረት አስተዳደር በመንግሥት የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በተጨማሪም ይህንኑ ለማስፈፀም በወጣው የመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሰረት የሚፈጸም መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፡-

በአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

- በ2014 ዓ.ም ገቢ የተደረጉ የስልክ ቀፎዎች ብዛት በቁጥር 14 ያለአገልግሎት በግምጃ ቤት ተቀምጠው የሚገኙ መሆኑ፤
- የሚወገዱ ንብረቶች ማለትም ዴስክቶፕ ዴል ኮምፒውተር ከነ ማዘር ቦርዱ (Mother Board) በቁጥር 2 መገኘቱ፤
- የስቶክ መዛግብቶች መያዝ፤ የንብረት ገቢና ወጪ መመዝገብ እና በአጠቃላይ የክፍሉ ሥራ በአንድ ሰራተኛ የሚከናወን መሆኑ፤
- የተለያዩ ኬሚካሎች፤ ሶልቫንት ቤዝ ግሉ ብዛት 30 ሊትር፤ ግሉ ረበር 64 ኪ.ግ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ ያልዋለ እና የአገልግሎት ግዜያቸው ያለፈ ሆኖ በንብረት ክፍል ውስጥ መገኘታቸው፤

በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል

- በንብረት ክፍል ውስጥ በርከት ያሉ የሚያገለግሉ የስፌት መኪናዎች ሳይመዘገቡ እንዲቀመጡ መደረጉን፤

በቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል

- የተለያዩ ኬሚካሎች፣ ሶልቫንት ቤዝ ግሉ ብዛት 30 ሊትር፣ ግሉ ረበር 64 ኪ.ግ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ ያልዋለ እና የአገልግሎት ግዜያቸው ያለፈ ሆኖ በንብረት ክፍል ውስጥ መገኘታቸው፤

የኢንስትትዩቱ የተሸከርካሪ ሥምሪት፣ አያያዝ እና አጠቃቀም በፌዴራል መንግሥት የተሸከርካሪዎች ሥምሪትና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 32/2004 መሠረት መፈጸሙን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

- የሶስት ተሸከርካሪዎች የባለቤትነት መታወቂያ ደብተር (ሊብሬ) በሌሎች መሥሪያ ቤቶች ሥም መሆኑ፤
 - ኢት 4-14015 በአቅም-ግንባታ ሚ/ር ስም መሆኑ፤
 - ኢት 4-07814 በባህረዳረ ዩኒቨርሲቲ ስም መሆኑ፤
 - ኢት 4-12259 በአቅም -ግንባታ ሚ/ር መሆኑ ፤
- በኢንስትትዩቱ የሚገኙ 4 ተሸከርካሪዎች አመታዊ እድሳት ያልተከናወነላቸው (ቦሎ) ያልተለጠፈላቸው መሆኑ

**የፌዴራል ዋናው አዲተር መሥሪያ ቤት
መጋቢት 2016 ዓ.ም**